

በሰመ ኣብ ወወልድ

ወመንፈስቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ

ኣሚን።።

የአዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ - ሰይጣን እየሠራ ነው!

መምህር:- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

E-mail: kesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons, surf :
www.zeorthodox.org

ቦታ:- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ

በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12:30 – 1:30

ሰኔ ፲፪ ቀን ፳፻፭ ዓ.ም.

ልናውቃቸው የሚገቡ እውነታዎች

ከመጠን በላይ ኃጢአትን የሚያስተጋቡ ሚዲያዎች

- በርካታ ክርስቲያኖች ነን የሚሉ የዚህ ዘመን ሰዎች የሚደሰቱበትንና የሚገኙበትን የሞራል ውድቀት ስንመለከት ከመቶ ዓመት በፊት የታወቀ ኃጢአት በመስራት ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ቢመለከቱት እንኳ የሚያፋሩባቸው ድርጊቶች ናቸው።
- ይህም ከቀድሞ ጀምሮ ሰይጣን በዓለም ያለውን የሞራል ደረጃ ዝቅ ለማድረግ የሰው ልጅ በሚዲያ እየተጠቀመ በሚያየው ነገር ከልክ በላይ እየተደሰተ ልቅ ኃጢአትን ከመስራት እንዳያመልጥ ያቀደው እቅድ ነው።
- በርግጥም ከእግዚአብሔር ባልሆኑ ሚዲያዎች ምክንያት ጊዜውን ልቅ ለሆነ ሥጋዊ ደስታ ወይም ለእግዚአብሔር ልናደርገው የምንችለውን ጊዜ አላግባብ ለማጥፋት መጠቀም ትልቅ ኃጢአት ነው።
- አሁን እንደሚታየው ተንቀሳቃሽ ምስሎች በዓለም ከተዋወቁበት ጊዜ አንስቶ የሰዎች ሥነምግባር እየወደቀና እየተበላሸ ይገኛል።
- እግዚአብሔር ይህን አሳች ነገር በዓለም ላይ እንዲፈለሰፍ የተወው « እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው » ሮሜ 1:28። እንደተባለው በሰው ልጆች የሥጋ ኃጢአት ብዛት የተነሣ ነው።
- ቀድሞም ሚዲያዎች የሰውን አእምሮ ታሳቢ አድርገው የተፈለሰፉ ናቸው። ሰዎች ቴሌቪዥንን ሁልጊዜ እውነት አድርገው ሲመለከቱ ትናንት አሳፋሪ የነበረውን ነገር ዛሬ እንደ በጎ ባህል እስከመቆጠር ይደርሳሉ። ሚዲያው ጋጠ ወጥነትን እንደ መልካም ምግባር (ባህል) ቆጥሮ ካቀረበልን ውሎ አድሮ እንደ በጎ ባህል መቆጠር ይጀምራል።

ልናውቃቸው የሚገቡ እውነታዎች

ከመጠን በላይ ኃጢአትን የሚያስተጋቡ ሚዲያዎች

- የዚህም አካሄድ መጨረሻው «ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፤ ገንዘብን የሚወዱ፤ ትምክህተኞች፤ ትዕቢተኞች፤ ተሳዳቢዎች፤ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፤ የማያመሰግኑ፤ ቅድስና የሌላቸው፤ ፍቅር የሌላቸው፤ ዕርቅን የማይሰሙ፤ ሐሜተኞች፤ ራሳቸውን የማይገዙ፤ ጨካኞች፤ መልካም የሆነውን የማይወዱ፤ ከዳተኞች፤ ችኩሎች፤ በትዕቢት የተነፉ፤ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፤ የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል፤ ከእነዚህ ደግሞ ራቅ።» ካል ጢሞ 3:1-5። የተባለውን ዓይነት ሰው ማብዛት ነው።

ተከታታይ የቲቪ ድራማዎች፣ ፊልሞች፣ ቋሚና ተንቀሳቃሽ የካርቱን ምስሎች

- ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የነበሩ ወገኖቻችን የማይቀበሉአቸውን በባህልም የተናቁ ወይም ተጠልተው የነበሩ ልቅ የፍትወት ድርጊቶችንና ዝሙትን በየቀኑ መመልከቱ የኑሮአችን አካል አድርገን መቁጠርን መልመዳችን ለዛሬ ሰው እንግዳ አይደለም።
- በየክፍሎቹ የሚታዩት ልቅ የሆኑ የፍትወት ፈቃዳት አፈጻጸሞች ልክና ገደብ ያልተበጀላቸውና ወደ የትኛውም የኃጢአት ጽንፍ ማድረስ የሚችሉ ሆነው እየታዩ ናቸው።
- እነዚህንም ቁጭ ብሎ መመልከትም ሆነ ልጆቻችን እንዲመለከቱት መፍቀድ እብደት ብቻ ሳይሆን ገዳይ ኃጢአት መሥራት ነው።
- በሌላ በኩል አስቂኝ በሚባሉ ፊልሞችም ውስጥ ያልታሰቡ ጎጂ ኃጢአቶች ይገኛሉ። በአንድ ሰው መጥፎ እድል፣ ጉዳት ወይም ሐዘን መሳቅ ምን ያህል ኃጢአት እንደሆነ አስበን ይሆን! መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለን «እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉላቸው፤ ሕግም ነቢያትም ይህ ነውና።»

ማቴ 7:12።

ልናውቃቸው የሚገቡ እውነታዎች

ተከታታይ የቲቪ ድራማዎች፣ ፊልሞችና የካርቱን ምስሎችና ፊልሞች...

- ማንኛውም ሰው በጉዳታችን ወይም በሕይወታችን ክስተቶች እንዲስቅ ወይም እንዲቀልድ ባንፈቅድም ሌሎች ግን እንዲቀለድባቸውም ሆነ መጥፎ አጋጣሚ ሲገጥማቸው የምንስማማ መሆናችንን ፊልሞቹ የሚፈጥሩልን ደስታ አመልካቾች ናቸው።
- በአርቶዶክሳዊነታችን በክርስትናችን፣ በኢየሱስ ክርስቶስ፣ በቤተ ክርስቲያናችን፣ በቅዱሳን... በቤተሰቦቻችን በልጆቻችን የማንቀልድ ብንሆንም በዚህ ዙሪያ የተሰሩ አጥፊ ፊልሞች ግን መዝናኛዎቻችን ሆነው መታየታቸው ግን አልሸሹም ዞር አሉ ዓይነት ነው።
- በአለባበሳችንና በሜክ አፕ አጠቃቀማችንም በሕጻናት የካሩቱን ፊልሞች ሳይቀር ሌቶች ግማሽ ራቁትነት የሚያሳዩበት አቀራረብ ትውልዱ ከልጅነቱ ጀምሮ ልቅ በሆነ የፍትወት ድርጊት ተቀርጾና ደፍሮ እንዲያድግ ዲያቢሎስ የሚሠራቸው ሥራዎች ውጤት ናቸው። ለምሳሌ፡- The Little Mermaid, Aladdin, ... ፊልሞች ሕጻናት ልጆቻችን ከራሱ ከሰይጣን እየተማሩ የሚያድጉባቸው አዳዲስ አቅጣጫዎች ናቸው። ልጆቻችንም እንዲህ ያሉ ፊልሞችን እንዲመለከቱ የምንፈቅድ ከሆንን በራሳችን ማፈር ይኖርብናል!!!
- ዓይናቸውን የሚያስለመልሙበትን፣ ተቃራኒ ጾታዎችን ለሥጋ ፈቃድ የሚያነሳሱበትን አለባበስ፣ አረማመዳቸውን፣ የአካል እንቅስቃሴዎቻቸውን... ስንመለከት ልጆቻችን ገና በለጋ እድሜያቸው ለዝሙት የጋሉ እንዲሆኑ የሚያደርጓቸው እነዚህ ፊልሞች እንደሆኑ እናረጋግጣለን።

ልናውቃቸው የሚገቡ እውነታዎች

ተከታታይ የቲቪ ድራማዎች፣ ፊልሞችና የካርቱን ምስሎችና ፊልሞች...

- ፈር የለቀቁ አለባበሶችና የሜክ ኦፕ አጠቃቀሞችም ንጹሕና የጎደላቸውን የኃጢአት አስተሳሰቦች ወደ ብዙዎች አስገብቷል። ይህን የሚያደርጉ ሰዎች ሌሎችን ወደነርሱ ለመሳብ ሲሉ ያደርጉታል።
- እንግዲህ «ልጁን የሚወድ ሰው በሱ ደስ ይለው ዘንድ ልጁን መቅጣትን ቸል አይልም። ልጁን ያስተማረ ሰው በልጁ መናገር ያመሰግኑታል፤ በወዳጁም ዘንድ መመኪያ ይሆነዋል። ልጁን ያስተማረ ሰው ጠላቱን ያስቀናዋል፣ በወዳጁም ዘንድ በልጁ መማር ደስ ይለዋል። ከሱ በኋላ እንደሱ ያለ ልጅ ተክቷልና አባቱም ቢሞት እንዳልሞተ ይሆናል። ለጠላቶቹ የሚመክት ለወላጆቹ የሚፈተፍት ከሱ በኋላ እንደሱ ያለ ልጅ ተክቷልና። በሕይወቱም ሳላ በልጁ ደስ ብሎታልና ቢሞትም በሱ አያዝንም። ከልቅሶአቸው የተነሳ ሰውነትህ ይነዋወጣልና ልጆችህን ስለማስተማር ልቦናህን አሳዝን። ያልተገራ ፈረስ ገርጋሪ ይሆናል፣ ያልተማረ ልጅም አውታታ ሆኖ ያድጋል። ልጅህን ካቀማጠልከው ይበረታታብህ ዘንድ ወደ መበረታታት ይመለሳል፤ ከሱም ጋራ ብትጫወት ያሳዝንህ ዘንድ ወደ ማሳዘን ይመለሳል። እንዳያሳዝንህም አትሳቅለት በፍጻሜ ዘመንህም ጥርስህን ያረግፍሃል። በጎልማስነቱ ሳለ ልጅህን አትቅጣው። ባደገ ጊዜ እንዳይከዳህ በልጅነቱ ጊዜ ጎን ጎኑን ግጠበው። በሱ ጥፋት አንተ እንዳታፍር ልጅህን አስተምረው ያገለግልሃል።»
መጽሐፈ ሲራክ 30:1-13። እንደተባለ ልጆችን በአገባብ እንዲያድጉ ኃላፊነታችንን እንወጣ።
- ሰይጣን በዛሬዋ ዓለም ማኅበረሰቡን በሚያዋርድ ነገር በመዝፈቅ ስኬታማ ከሆነባቸው ምክንያቶች አንድደ ልጆችን መቅጣት ወንጀል ነው የሚል ሕግ በመሥራት ነው። እንግዲህ አመጸኛና ከእግዚአብሔር መንገድ የወጡ ልጆች የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች እንደሆኑ በማስተዋል የየድርሻችንን በማድረግ እንኑር። ካል ጢሞ 3:1-5።

ልናውቃቸው የሚገቡ እውነታዎች

በመጨረሻም እነዚህን ጥቂት ተንቀሳቃሽ ምስሎች በመመልከት ራሳችንንና ሌሎችን የመጠበቅ ኦርቶዶክሳዊ ኃላፊነታችንን በአግባብ እንወጣ።

- **Oprah Winfrey: satan's spokesperson?:(**
<http://www.youtube.com/watch?v=Fu85lanEw4o>
- **Illuminati Training Video Leaked**
<http://www.youtube.com/watch?v=W7FJohm68o>
- **Michael Jackson & Illuminati Exposed**
<http://www.youtube.com/watch?v=X0GmhtPxyKM&feature=endscreen&NR=1>

ጸቆሶን፡፡

For your queries or questions E-mail:

kesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons, surf :

www.zeorthodox.org